

በእምነታዊ እና ፍልስፍናዊ በዓላት ላይ ከቤተሰብ እና ጎዴቾች ጋር መሰባሰብ

ጥሩ ምላሽዎን ያጋሩን፣ ቫይረሱን አይደለም!

በተግባር

የተፈቀዱት:

- ✓ በአንድ ቦታ አብረን የምንኖር ሰዎች ጋር መገናኘት
- ✓ የአካላዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ ከሰዎች ጋር መገናኘት
- ✓ እርዳታ ለሚሹ የቤተሰብ አባላት መርዳት (ታላላቆችን፣ አካለ ስንኩሎችን፣ ትናንሾችን)

የተከለከሉት:

- ✗ የቤተሰብን አባል ወይም በአንድ ጣሪያ አብረን የምንኖረዉን ሰዎች መጎብኘት

ተጨማሪ መረጃ በ www.info-coronavirus.be/fr/faq

እርምጃዎች

ዲጂታል ሚዲያ እንደ (Skype, WhatsApp, Zoom, FaceTime, Hangouts, etc.) በመጠቀም መገናኘት ወይም መነጋገር።

ምግብ ለሚፈልጉት፣ ለይቶ ማቆያ ላሉት እና እርዳታን ለሚሹ አማራጮችን ማቅረብ።

- ምግብ በ ማህበር፣ ግለሰብ፣ መመገቢያ፣ አስተባባሪዎች ወይም በሰጠ ፍቃዴቾች ይደረጋል። ለያንዳንዱ ለየቢቻ ታሽጎ ይሰጣል ወይም ይከፋፈላል። በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉትም መርዳት ይችላሉ።
- የአካባቢ ባለስልጣናት በአካላዊ ርቀት ላይ በመመስረት ማከፋፈያዎችን እና ዋናውን ይመርጣሉ።
- ምግቦችን ለማድረስ፣ በመስመር በመጠቀም እዘዞች፣ የመስመር ላይ ጥላትፎርም፣ ፈስቲክ፣ ሜሴንጅር፣ ኢ-ሜል፣ ወዘተ።
- የምሳ ቦርሳ በአነስተኛ ወጭ ቤት ለቤት ድረስ ይደርሳታል።
- የእማኑ እና እምነታዊ ያልሆኑት በዓላት ለሰጠ አድርጎቶች፣ ማህበራት እና ለህብረት ሆነው ይታወሳሉ። የተለያዩ የሰጠ አድርጎት ድርጅቶች፣ ለታላላቆች ማገቢያዎች፣ እርዳታን ለሚሹ መስጠት፣ ወዘተ።